



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም

ከኢሕአፓ የተሰጠ መግለጫ

ዜና ዕረፍት

የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር አባል የሆነው ጓድ ተገኝ ሞገስ በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል። ጓድ ተገኝ ሞገስ በረጅም ዘመን የትግል ታሪኩ በአባልነት ሆነ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባል በመሆን በአመራር ሰጭነት ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሲሆን ለአገሪቱ ሉዓላዊነትና ለሕዝብ አንድነት እስካሁን ድረስ ያለውን ህይወቱን ሰጥቶ አልፏል። በፓርቲው ውስጥ ለረዥም ዘመናት የአመራር አባል ሆኖ ከማገልገሉ በተጨማሪ ከብዙ ጥረትና ውጣ ውረድ በኋላ ፓርቲው ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን በፈጠራቸው የኅብረት ድርጅቶች ውስጥ ፓርቲውን ወክሎ ተሳትፏል። በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ቅንጅት በአመራር አባልነትና በሽንገል አባልነት ኢሕአፓን በመወከል የተንቀሳቀሰ ሲሆን በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ኅብረት የምስረታ ጉባኤ ላይ ድርጅቱን ወክሎ ተገኝቷል።

በኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የትግል ታሪክ ውስጥም የጓድ ተገኝ ሞገስ ሚና ላቅ ያለ እንደነበር በወቅቱ የነበሩት ይመስክሩለታል። በ1966 ዓ.ም በተከሰተው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ወቅት የኢትዮጵያ መምህራን ማኅበር አመራር አባል በመሆን ከፍተኛ ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን በምክር ቤት አባልነትም አገልግሏል። ትምህርት ለሕዝብ ልጆች በእኩልነት በጥራት እንዲሰጥ ብዙ ትግል ያደረገና አርዳ የሆነ ጓዳችን ነው። በ1967 ዓም በጂማ የተካሄደው የኢትዮጵያ መምህራን ጠቅላላ ጉባኤ የሥርዓተ ትምህርት ኮሚቴና የትምህርት ዝግጅቱን የሚቃወም ፣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲቋቋም ፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ሲያጸድቅና ጥያቄዎቹ የማይመለሱ ከሆነ የሥራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ሲወሰን ጓድ ተገኝ አብሮ የነበረ ጽኑ ታጋይ ነበር።

ደርግ አቋቁሞት በነበረው ብሔራዊ ሽንገል ውስጥ መምህራንን በመወከል ከነአቶ ሀዲሽ ዓለማየሁና ሌሎችም ጋር ሆኖ የተሳተፈና በወቅቱም ለሕዝብ የቆመ ከመሆኑ ባሻገር ደርግ ተቀናቃኝ በማደረግ ሊያጠፋቸው ከሞከሩት የሕዝብ ልጆች አንዱ ነበር። በ1969 ዓ.ም ከደርግ የጽጥታ ኃይላት በማምለጥ በመጀመሪያ ወደ ሱዳን ከዚያም ወደ ግብጽ በመሄድ በኢሕአፓ መዋቅር ውስጥ በመንቀሳቀስ ትግሉን አጠናክሯል። መንፈስ ጠንካራውና ለችግርና ለውጣ ውረድ የማይበገረው ጓድ ተገኝ ምንም እንኳ ህይወቱን በሙሉ የከፈለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ከዳር ሳይደርስ በድንገት ህይወቱ ቢያልፍም የሕዝብና የወገን ስቃይና መከራ በሚሰማው ወጣት ትውልድ ዘንድ ህያው ሆኖ እንደሚኖር ጥርጥር ሊኖር አይችልም።

EPRP
P.O.BOX 73337
Washington DC, 20056
USA

Email ESPIC@aol.com
or eprp@eprp.com
Website www.eprp.com

EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex
France

በትግላችን ሂደት ባጋጠመን ችግሮች ጊዜ ሁሉ ጓድ ተገኝ ጸንቶ ለድርጅቱ መርህ፣ አቅዋምና ህልውና በመቆም መናጠሎች ያላቸውን ሁሉ በቁርጠኝነት ታግሏል። ለጓዶችም ህብረትና አንድነት ቀና አስተዋጽኦን ለማድረግ ሳይታከት የታገለ ነው። ወያኔን እንደ ታገለው ሁሉ የዘንድሮውቹንም ዘረኞች ቆርጦ በመታገል ላይ እያለ በሞት የተለየን ጓድ ተገኝ በአሁኑ ወቅት በጎናችን ባለመገኘቱ የደረሰብን ጉዳትም ቀላል ባይሆንም ትግላችንን በመቀጠል እንዘከረዋለን ፤ እናከብረዋለን።

ከብሩን ጠብቆ፤ ለኢትዮጵያ መከራ ተቀብሎ ችሎ ያለፈ ጓዳችን ነውና መቸም አንረሳውም።።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግል!

በትግል መሞት ህይወት፤ ዳግም ትንሳኤ ልደት !!